

በሀገራችን ላፈጠጠው አደገኛ ነገ፤ ዋዜማ

አንዱ ዓለም ተፈራ

አርብ ነሐሴ ፳፱ ቀን፣ ፳፻፲፪ ዓ. ም.

ውድ ኢትዮጵያዊያን

ክፍለ ዘመናትን ባስቆጠረው የአገራችን ታሪክ፤ ብዙ አጣብቂኝ ፈተናዎች ተከስተዋል። ከውጭ በመጡ ጠላቶች እስከ አገር በበቀሉ ተንኳሾች፤ ኢትዮጵያዊያን ብዙ ችግሮችን አሳልፈዋል። በሂደቱ ብዙ መስዋዕት ተከፍሏል። አገራችን ከዚህ ሁሉ ወጥታ፤ ስፍታም ሆነ ጠባ፤ ለኛ ደርሳናለች። በዚህ በአገራችን ታሪክ፤ የተገፋ ክፍል ወይንም ያልገፋ ክፍል፤ የተቀየመ ወይንም ያልሰቀየመ፤ ከሁሉ ንጹህ ሆኖ እጁን አጥፎ የተቀመጠ አንድ አካባቢ አለ ብሎ መናገር ይከብዳል። ይህን ያልኩበት፤ በሥልጣን ላይ የነበሩት የተለያዩ ገዥ ክፍሎች፤ በጊዜው በሚያውቁትና በነበረው አግቦት፤ ልኔ የቀረበ ላሉት ሳያዳሉና፤ ራቅ ያለ ላሉት ደግሞ ሳይበድሉ አላለፉምና ነው! የዚያ መመዘኛ፤ የራሱ የታሪክ ወቅትና የቦታው ሀቅ ነው። ዛሬ ያለንበት የአገራችን ፈተና፤ ከመቼውም በላይ ነው። ይህ አባባል በተደጋጋሚ ስለተነገረ፤ “ምን የተለዩ መጣና!” ብሎ ማለፉ፤ ፍጹም የአፈጠጠውን አደጋ አለመረዳት ነው። ይህ ከግል እምነታችንና ከግል ጥቅማችን ውጪ የሆነ ከፍተኛ ፈተና ነው። ይህን እንዴት ማለፍ እንደምንችል አብረን ካልመከርንና የምንችለውን ካላደረግን፤ “ያኔ ይህንን ባደርግ ኖሮ!” የሚያስብል ጊዜ አናገኝም። ውጪሰው ኢትዮጵያዊያን ሌላ አማራጭ አለን። ይህም፤ በያለንበት አገር ዜግነት ወስደን፤ የግል የተደላደለ ኑሮ መኖር ነው። ይቻላል! ማንም አታድርግ! ብሎ በግል የሚይዘን የለም። ወገን አፍቃሪና አገር ወዳድ ለሆነ ግን፤ ይህ አይዋጥልንም። ከፋንም ደላንንም፤ በውጭ ኖርንም ወደ አገራችን ተመለስን፤ የአገራችን ሕልውና፤ በጥያቄ ውስጥ መግባት የለበትም! ይህ ነው አሁን ከፊታችን ፈጠ የተገተረው። “ለዚህማ እንዴት ዝም እላለሁ!” የምትሉ ከሆነ፤ ንባባችሁን ቀጥሉ።

ኮቪድ አይደለም። የአንድና የብዙ ሰዎች በየቦታው መገደልም አይደለም። ጉዳዩ “የኢትዮጵያ ሕልውና በክር መንጠልጠል!” ነው። አብዛኛውን ጊዜ የሚቀናን፤ “ኢትዮጵያን አምላካችን ይጠብቃታል!” “ማንም ሊያፈርሳት አይችልም!” በማለት፤ እጆቻችን ተጣጥበን፤ ኃላፊነቱን ለሌላ አስረክበን፤ የራሳችን ኑሮ መግፋት ነው። እስከዛሬ ይህን በነጋ በጠባ ብለነው ብለነው አጠንዘተነዋል! አሁን ይብቃ! እያንዳንዳችን የአገር፤ የታሪክ፤ የትውልድ ኃላፊነት አለብን። በርግጥ ይህንን አስገድዶ በተግባር ማዋያ ሕግ የለም። የሕሊና ሕግ ተገዥ መሆንን ብቻ ነው የሚጠይቀው! አሁን የአመለካከት፤ የድርጅት፤ የርዕዮተ ዓለም፤ የቁመትና የወርድ ልዩነት ቦታ የለውም! ጥያቄው አንድና አንድ ብቻ ነው። ዝርዝሩን እዚህ ማስፈሩ፤ ለቀባሪው ማስረዳት ይሆናል። እናም አልፈውና፤ ምን ይደረግ ወደሚለው እገባለሁ። አሁን በአገራችን ያሉት ሁለት ክፍሎች፤ ማለትም በሥልጣን ላይ ባለው ብልጽግና ፓርቲና በትነግ በኩል እየተደረገ ያለው ሽርጉድ፤ አስጊ ነው። እነሱ ፊታቸው ባለው ጉዳያቸው ላይ ዓይኖቻቸውን ተክለው፤ የዘመናት ታሪክ ያላትን አገራችንን የመበታተን አፋፍ ላይ አስቀምጠዋታል። ጥፋተኛው ይህኛው ነው! ብሎ ሰፈር ለይቶ፤ እንዲህ መሆን አለበት! ማለት ቀላል ነው። ሽምግልና ይግቡ ብሎ ለሌሎች ኃላፊነትም ማሸከሙም ቀላል ነው። ያ ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ፤ አደጋውን አያስቀረውም።

እና ምን ይደረግ! ውጪሰው ኢትዮጵያዊያን፤ ወገን አፍቃሪና አገር ወዳድ የሆነ ሁሉ፤ ይህ የኔ ጉዳይ ነው! ብለን ምክክር ማድረግ አለብን። ከሩቅ ሆኖ ውጤት መጠበቅ፤ ሊከተል የሚፈልገውን ለማያውቅ ሰው የሚተው ዘዴ ነው። እኔ ግን፤ ማንም ገዛ ማን፤ ምንም ዓይነት ርዕዮተ ዓለም ተከተለም አልተከተለም፤ መጀመሪያ ኢትዮጵያ መኖር አለባት! የሚል እምነት አለኝ። ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተን እኛ ነው። እናም ያገባናል። ያ ብቻ ሳይሆን፤ ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ፤ ቀርቦን ተገናኝተን እንድንነጋገር ሃሳብ አቀርባለሁ።

በርግጥ በዚህ ጉዳይ እያሰባችሁበት ስላልሆነ አይደለም እኔ ይህንን ያቀረብኩት። አንዳችን የግድ መጀመር ስላለብን እው። እናደርገዋለን ለምትሉ ቅድሚያውን ልሥጣችሁ! ካልሆነ ደግሞ እኔ ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት ዝግጁ ነኝ። ሌሎች አዘጋጅታችሁ ጥሪ ብታስተላልፉ፤ ቀድሜ እገኛለሁ። ይህን ፈጠ የመጣ አደጋ አላውቅም የሚል ካለ፤ ራሷን በአሸዋው ውስጥ ሽጉጣ፤ ማንም አያየኝም፣ ምንም አልሰማም እንዳለችው ሰንጎ መሆን ነው።

የኢሜል አድራሻዬ፣ eske.meche@yahoo.com